



የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር
አዲስ ነጋሪ ጋዜጣ
ADDIS NEGARI GAZETA
OF THE CITY GOVERNMENT OF ADDIS ABABA

አራተኛ ዓመት ቁጥር ፵፬
 አዲስ አበባ የካቲት ፳፻፬ ዓ.ም

በአዲስ አበባ ከተማ
 ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

Forth Year No.44
 Addis Ababa, 28th February, 2012

| <u>ማውጫ</u> | <u>CONTENTS</u> |
|---|--|
| የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ የብድር ዋስትና ፈንድ ደንብ.....ገፅ ፬፻፵፬ | Micro and Small Enterprise Trust Fund Regulation.....Page 444 |
| <u>ደንብ ቁጥር ፵፬/፪ሺ፩</u> | <u>REGULATION No. 44/2012</u> |
| <u>የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የብድር ዋስትና ፈንድ ማቋቋሚያ ደንብ</u> | <u>MICRO AND SMALL ENTERPRISE TRUST FUND ESTABLISHMENT REGULATION</u> |
| ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ከፍተኛ የሥራ ዕድል የሚፈጠርባቸውና ድህነትን ከመቅረፍ አኳያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው በመሆናቸው ብድር ለመበደር የሚጋጥማቸውን የዋስትና ችግር መቅረፍ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ | WHEREAS, it is found necessary to alleviate the credit guarantee problem of Micro and Small Enterprises since they have greater contribution regarding creating job opportunities and alleviating poverty; |
| የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ በተሻሻለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር ፫፻፷፩/፲፱፻፺፭ አንቀጽ ፳፫/፩ (ረ) መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል፡፡ | NOW, THEREFORE, in accordance with Article 23(1) (f) of the Revised Charter of the Addis Ababa City Government Proclamation No 361/2003 the City Cabinet has issued this Regulation as follows. |
| ያንዱ ዋጋ Unit price | አዲስ ነጋሪ ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ ፳፬፻፵፭ Addis Negari Gazeta P.O.Box 2445 |

ክፍል አንድ

ጠቅላላ ድንጋጌዎች

፩. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የብድር ዋስትና ፈንድ ማቋቋሚያ ደንብ ቁጥር ፵፬/፪ሺ፪” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

፩. “ከተማ” ማለት የአዲስ አበባ ከተማ ነው፤

፪. “አስተዳደር” ማለት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነው፤

፫. “ከንቲባ” ማለት የከተማው አስተዳደር ከንቲባ ነው፤

፬. “የብድር ዋስትና ፈንድ” ማለት በጥቃቅን ወይም አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ የተወሰደ ብድር ባይከፈል ለአበዳሪ ሊከፈል የሚችል የተያዘ ወይም ተቀማጭ ገንዘብ ነው፤

፭. “የጥቃቅን ኢንተርፕራይዝ” ማለት ባለቤቱን ጨምሮ እስከ አምስት ሰዎች ቀጥሮ የሚያሰራና የጠቅላላ ሀብቱ መጠን በአገልግሎት ዘርፍ ከብር ፶ሺ ወይም በኢንዱስትሪ ዘርፍ ከብር ፪ሺ ያልበለጠ ኢንተርፕራይዝ ነው፤

፮. “አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ” ማለት ባለቤቱን ጨምሮ እስከ አምስት ሰዎች ቀጥሮ የሚያሰራና የጠቅላላ ሀብቱ መጠን በአገልግሎት ዘርፍ ከብር ፶ሺ፩ እስከ ፭፻ሺ፣ በኢንዱስትሪ ዘርፍ ከብር ፪ሺ፩ እስከ ፩ሚሊዮን፭፻ሺ ያልበለጠ ኢንተርፕራይዝ ነው፤

፯. “የአነስተኛ ፋይናንስ ተቋም” ማለት አዲስ የብድርና ቁጠባ አክሲዮን ማህበርን ጨምሮ በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ መሠረት በዘርፉ ለሚሰማሩ ኢንተርፕራይዞች በፋይናንስ አገልግሎት ለመደገፍ ከብሄራዊ ባንክ ፈቃድ አውጥቶ የሚንቀሳቀስ አበዳሪ ተቋም ነው፡፡

PART ONE

GENERAL PROVISIONS

1. Short Title

This Regulation may be cited as the “Micro and Small Enterprises Trust Fund Establishment Regulation No. 44/2012”.

2. Definitions

Unless the context otherwise requires, in this Regulation:

1. “City” means the Addis Ababa City;

2. “City Government” means the Addis Ababa City Government;

3. “Mayor” means mayor of Addis Ababa City;

4. “Trust Fund” means a fund kept or deposited in order to pay the creditor in case of non payment by micro or small enterprise;

5. “Micro Enterprise” means an enterprise employing upto five individuals including the owner and having a total capital of more than Birr 50,000 in the service sector or not more than Birr 1000,000.00 in the Industry sector;

6. “Small Enterprise” means an enterprise employing upto five individuals including the owner, and having a capital of Birr 50,001 to 500,000, in the service sector or Birr 100,001 to 1,500,000 in the industry sector;

7. “Micro Financial Institution” means a credit institution licensed by the National Bank of Ethiopia to give support for the enterprises that are engaged in the sector including Addis Credit and Saving share company, which operate in accordance with the policy and strategy of Micro and Small Enterprises.

፫. ዓላማ

፩. የብድር ዋስትና የሚሆን ንብረት ለሌላቸው ነገር ግን ብድር ቢያገኙ ሠርተው ብድራቸውን ከመመለስ አልፈው ራሳቸውን ማሳደግና ትርፋማ መሆን የሚችሉ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ብድር እንዲያገኙ ዋስትና ለመስጠት፤

፪. በኤክስፖርት ምርት ከውጭ የሚገቡትን ምርቶች ለመተካትና በሌሎች ትኩረት በሚሰጣቸው የስራ ዘርፎች የሚሰማሩ ኢንተርፕራይዞች ብድር ለመበደር የሚጋጥማቸውን የዋስትና ችግር በመቅረፍ በዚህ ዘርፍ የሚሰማሩትን ለማበረታታት፤

፫. የቴክኖሎጂ ሽግግር ለማምጣት ለሚደረገው ጥረት የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ ለማገዝ ፡፡

፬. የተፈፃሚነት ወሰን

ይህ ደንብ በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ልማት ስራዎች ላይ ተሰማርተው የብድር ዋስትና ችግር ያጋጠማቸው ሰዎች ላይ ተፈፃሚነት ይኖረዋል፡፡

፭. መርሆዎች

፩.የብድር ዋስትና ፈንድ የብድር ዋስትናን ለማጠናከር በድጋፍ ማዕቀፍ ውስጥ የተካተተና በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ፣ በአነስተኛ የፋይናንስ ተቋማትና ከተማው አስተዳደር የሚቋቋምና የሚተዳደር ፈንድ ነው፤

፪.የዋስትና ፈንድ አጠቃቀም በብድር ስርዓቱ ቅድሚያ ትኩረት ለተሰጣቸው የስራ ዘርፎች ብቻ ይሆናል፤

፫.የዋስትና ፈንዱ ዋስትና ማቅረብ ለማይችሉና በአነስተኛ ፋይናንስ ተቋማት መደብር ወይም በሌሎች የዋስትና አማራጮች መስተናገድ ያልቻሉት ብቻ የሚስተናገዱበት የድጋፍ ስርዓት ነው፡፡

3. Objectives

1. To provide guarantee for Micro and small Enterprises that have no property to produce in security but are capable of being profitable and developing themselves besides paying back the loan in case they get loan;
2. To encourage Enterprises engaging in export oriented, import substitution goods and other sectors that are given focus by alleviating their problem of guaranty for loan;
3. To support Micro and Small Enterprises accomplish their share in the effort of bringing technology transfer.

4. Scope of Application

This Regulation shall be applicable on persons engaged in Micro and Small Enterprise development activities and face a problem of security for loan.

5. Principles

1. Trust fund is a fund organized and administered by a tripartite integration among Micro and Small Enterprises, Micro Finance Institutions and the City Government to strengthen guarantee for loan and incorporated in the support framework;
2. Utilization of the Trust Fund shall be only to job sectors given priority focus in the credit system;
3. The trust fund is a support system catering those not able to produce security and therefore could not get loan from micro financial institutions or those not entertained by other guarantee alternatives.

ክፍል ሁለት**አወቃቀር፣ ኃላፊነትና ተግባር****፮. የፈንድ አስተዳደር ኮሚቴ**

፩. የከተማ አስተዳደሩ የብድር ዋስትና ፈንድ ከአስተዳደሩ አካላት ተውጣጥቶ በተደራጀ የአስተዳደር ኮሚቴ የሚመራ ይሆናል፤

፪. የአስተዳደር ኮሚቴ ተጠሪነት ለከንቲባው ሆኖ የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል፡-

ሀ. የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ.....ሰብሳቢ፤

ለ. የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ኃላፊአባል፤

ሐ. የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፊ.....አባል፤

መ. የአዲስ ብድርና ቁጠባ አክሲዮን ማህበር ተቋም ማኔጂንግ ዳይሬክተር.....አባል፤

ሠ. የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኤጀንሲ ዳይሬክተር.....አባል፤

ረ. ከፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ የሚመደብ የዋስትና ፈንድ አስተባባሪአባልና ፀሐፊ፡፡

፯. የፈንድ አስተዳደር ኮሚቴ ተግባርና ኃላፊነት

የአስተዳደር ኮሚቴው የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነት ይኖሩታል፡-

፩. የብድር ዋስትና ፈንድ ምንጮችን በማፈላለግ የዋስትና ፈንዱን ያቋቁማል፤ ፈንዱን ከልዩ ልዩ ምንጮች በሚያገኘው ገቢ ያጠናክራል፤

፪. የዋስትና ፈንዱን በሚመለከት ሪፖርቶችን ያዳምጣል፤

፫. በዋስትና ፈንዱ አፈፃፀም ላይ የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን ለመፍታት መርምሮ ውሳኔ ይሰጣል፡፡

PART TWO
ORGANIZATION, DUTY AND
RESPONSIBILITY

6. Administrative Committee of the Fund

1. The trust fund of the City Government shall be administered by an administrative committee extracted and organized from the City Government organs,
2. The administrative committee shall be accountable to the Mayor and shall constitute the following members:

- a. Mayor of the City.....Chairperson,
- b. Head of Micro and Small Enterprise Bureau.....Member,
- c. Head of Finance and Economic Development Bureau.....Member,
- d. Managing Director of the Addis Credit and Saving Share CompanyMember,
- e. Director of Technical and Vocational Education and Training Agency.....Member,
- f. Trust fund coordinator assigned from the Finance and Economic Development Bureau.....Secretary.

7. Duty and Responsibility of the Administrative Committee of the Fund

The Administrative Committee shall have the following duties and responsibilities:

1. Establish the trust fund by searching for Sources; strengthen the fund with revenue from different sources;
2. Listen to reports about the trust fund;
3. Give decision on disputes arising out of Execution of the trust fund.

፩.የፈንዱ ምንጭ

ፈንዱ ከሚከተሉት ምንጮች ይሰበሰባል፡-

- ፩. ፭ በመቶ ከከተማው አስተዳደር ከሚመደብ በጀት፤
- ፪. ፳ በመቶ በዘርፉ ከተሰማሩ ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ከሚደረግ ቁጠባ፤
- ፫. ፲ በመቶ ከአነስተኛ የፋይናንስ ተቋማት ከሚደረግ መዋጮ ፤ እና
- ፬. ከሌሎች ህጋዊ ምንጮች ይሆናል፡፡

ክፍል ሶስት

ስለዋስትና ፈንድ ተጠቃሚዎችና መመልመያ መስፈርት

፱.የዋስትና ፈንድ ተጠቃሚዎች

የሚከተሉት የዋስትና ፈንድ ተጠቃሚዎች ናቸው፡-

- ፩. ለኤክስፖርትና ለገበያ የሚያመርቱ ኢንተርፕራይዞች፤
- ፪. ከውጭ ሀገር የሚገቡትን በሚተኩ ምርቶችና በኮንስትራክሽን ስራ ለተሰማሩ፤
- ፫. በክላስተር ማዕከላት በመሰባሰብ በሞዴልነት ተመርጠው የሚያመርቱና አገልግሎቶችን የሚያቀርቡ፤
- ፬. የራሳቸው ቁጠባና የመልካም ተበዳሪነት ታሪክ ያላቸው ሆነው በማምረትና በኤክስፖርት ምርት ላይ ለሚሰማሩ ኢንተርፕራይዞች ቅድሚያ የሚሰጣቸው ሲሆን እንደተጠቃሚው ብዛት በሌሎች የተመረጡ የስራ ዘርፎች ላይ የተሰማሩ ኢንተርፕራይዞችም የዋስትና ፈንዱ ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡

8. Sources of the Fund

The fund shall be collected from the following sources:

1. 70% from budget allocated by the City Government,
2. 20% from saving of micro and small enterprises engaged in the sector contribution;
3. 10% from contribution of micro financial institutions, and
4. from other legal sources.

PART THREE

BENEFICIARIES OF THE TRUST FUND AND CRITERIA FOR ENTITLEMENT

9. Beneficiaries of the Trust Fund

The following shall be beneficiaries of the trust fund:

1. enterprises producing for export and market;
2. those engaged in import substitution and construction works;
3. model Enterprises organized in cluster centers and involved in manufacturing goods and providing services;
4. enterprises that have their own saving and a history of good will in credit and are engaged in Manufacturing and Export product shall be given priority and others based on number of the beneficiaries, engaged in selected sectors shall also become beneficiaries of the trust fund.

፲. መመልመያ መስፈርቶች**፩. ጀማሪ ኢንተርፕራይዞች**

ሀ/ ጀማሪ ኢንተርፕራይዞች ብድር ለማግኘትና ለብድር ዋስትና ሽፋን ብቁ ለመሆን ከሚበደሩት የብድር መጠን ፳ በመቶ ቢያንስ በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ በየወሩ እኩል ክፍያ አስቀድመው መቆጠብ ይኖርባቸዋል፤

ለ/ የኤክስፖርት ምርት ከሚያመርቱና በእድገት ተኮር የስራ ዘርፍ ከተሰማሩ ውጭ ያሉ ጀማሪ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ለብድር ዋስትና ሽፋን ብቁ ለመሆን ለመበደር ያቀዱትን ፳፭ በመቶ ቢያንስ በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ በየወሩ እኩል ክፍያ አስቀድመው መቆጠብ ይኖርባቸዋል፡፡

፪. ታዳጊ ኢንተርፕራይዞች

ሀ/ ኤክስፖርት ምርት የሚያመርቱና በእድገት ተኮር ዘርፍ የሚሰማሩ ታዳጊ ኢንተርፕራይዞች ለብድር ዋስትና ሽፋን ብቁ ለመሆን ለመበደር ያቀዱትን ፲፭ በመቶ ቢያንስ በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ በየወሩ አስቀድመው መቆጠብ ይኖርባቸዋል፤

ለ/ በስትራቴጂው ቅድሚያ ትኩረት የተሰጣቸው የሥራ ዘርፎች ላይ የሚሰማሩ ኢንተርፕራይዞች ብድር ለማግኘትና ለብድር ዋስትና ሽፋን ብቁ ለመሆን ከሚበደሩት የብድር መጠን ፳ በመቶ አስቀድመው መቆጠብ ይኖርባቸዋል፤

ሐ/ የዕድገት ደረጃ የምስክር ወረቀት በማስፈፀሚያ መመሪያው መሠረት የያዙ መሆናቸው መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡

10. Criteria for Entitlement**1. Foundation level Enterprises**

a. Foundation level enterprises, in order to get loan, shall in advance save at least 20% of the credit amount they wish to get in six months period with equal installment;

b. Foundation level enterprises engaged in sectors other than export product manufacturing and development focused sector to be legible for the trust fund shall in advance save 25% of the credit amount they wish to get in six month period with equal installment.

2. Developing Enterprises

a. Developing level enterprises engaged in export product manufacturing and growth focused sectors to be legible for the trust fund shall in advance save at least 15% of the credit amount they wish to get in six months period with equal installment;

b. Enterprises that are engaged in sectors that are given priority by the strategy to be legible for the trust fund and to get loan they shall in advance save 20% of the credit amount they wish to get;

c. It shall be ascertained that the development level certificate is secured in accordance with the implementation directive.

፫.የበቃ ኢንተርፕራይዝ

- ሀ. ኤክስፖርት ምርት የሚያመርቱና በእድገት ተኮር ዘርፍ የሚሰማሩ የበቁ ኢንተርፕራይዞች ለብድር ዋስትና ሽፋን ብቁ ለመሆን ለመበደር ያቀዱትን ፲፭ በመቶ አስቀድመው መቆጠብ ይኖርባቸዋል፤
- ለ. በስትራቴጂው ቅድሚያ ትኩረት የተሰጣቸው የሥራ ዘርፎች ላይ የሚሰማሩ ኢንተርፕራይዞች ብድር ለማግኘትና ለብድር ዋስትና ሽፋን ብቁ ለመሆን ከሚበደሩት የብድር መጠን ፳ በመቶ አስቀድመው መቆጠብ ይኖርባቸዋል፤
- ሐ. የዕድገት ደረጃ የምስክር ወረቀት በማስፈፀሚያ መመሪያው መሠረት የያዙ መሆናቸው መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡

ክፍል አራት

ስልጣንና ተግባር

፲፩. የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ስልጣንና ተግባር

- ሀ. ለዋስትና ፈንድ የሚሆን የገንዘብ ምንጭ ያፈላልጋል፤ በከተማው የሚንቀሳቀሱ ግብረሰናይ ድርጅቶች እንዲሳተፉ የሚያስችል የአሰራር ስርዓት ይዘረጋል፤
- ለ. በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ በሚቀርበው የዋስትና ፈንድ የበጀት ጥያቄ መሠረት በጀት ይመድባል፤ በዋስትና ፈንድ አስተዳደር ኮሚቴ ውሳኔ ሲሰጥም አግባብነት ወዳለው አነስተኛ ፋይናንስ ተቋሙ የባንክ ሂሳብ እንዲተላለፍ ያደርጋል፤
- ሐ. የዋስትና ፈንድ አስተዳደር መረጃ ያደራጃል፤ ወቅቃዊ ሪፖርት ከሚመለከታቸው ጋር በመቀናጀት ያዘጋጃል ሪፖርት ያደርጋል፤

3. Developed Enterprises

- a. Developed enterprises engaging in export product manufacturing and growth focused sectors to be capable of the trust fund shall in advance save at least 15% of the credit amount they wish to get;
- b. Enterprises that are engaged in sectors that are given priority by the strategy to be capable of the trust fund and to get loan they shall save 20% of the credit amount they wish to get;
- c. It shall be assured that the development level certificate is given in accordance with the implementation directive.

PART FOUR

POWER AND FUNCTION

11. Powers and Functions of Finance and Economy Development Bureau

- a. Search revenue source for the trust fund; design a system whereby charity organizations in the City participate;
- b. Allocate budget on the basis of the request of Micro and Small Enterprises Development Bureau regarding the trust fund; transfer the fund to the bank account of the appropriate Micro Finance institution upon decision by the administration committee of the trust fund;
- c. Organize information of the trust fund; prepare and submit current report in collaboration with concerned organs;

መ. የዋስትና ፈንድን አፈፃፀም አዲት ያደርጋል፤
የውጤት ሪፖርት ለሚመለከታቸው አካላት ያቀርባል፤

ሠ. ሌሎች ከፈንድ አስተዳደር ኮሚቴ የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፡፡

፲፪.የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ተግባርና ኃላፊነት

፩.ለኢንተርፕራይዞች የእድገት ደረጃቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ይሰጣል፤

፪.የዋስትና ፈንድ የሚያስፈልጋቸውን ኢንተርፕራይዞች ይለያል፤ ለአበዳሪ ተቋሙ ያስተላልፋል፤

፫.ብድር ሳይመልሱ በመቅረታቸው ዋስትና ፈንዱ የሚተካላቸውን ኢንተርፕራይዞች ከአበዳሪ ተቋሙ ጋር በመቀናጀት ይለያል፤ ለፈንድ አስተዳደር ኮሚቴ ያቀርባል፡፡

፲፫.የአበዳሪ ተቋማት ተግባርና ኃላፊነት

፩. የተበዳሪዎችን የንግድ እቅድ በመገምገም አዋቂነቱን ያረጋግጣል፤

፪. የተበዳሪዎችን የብድር አጠቃቀምና የፕሮጀክት አፈፃፀም ይከታተላል፤

፫.በስድስት ወር አንድ ጊዜ ስለፈንዱ አጠቃቀምና አፈፃፀም ለፈንድ አስተዳደር ኮሚቴ ሪፖርት ያቀርባል፤

፬.የሚጠየቀው የዋስትና ክፍያ ጥያቄ ወቅቱን የጠበቀና በስምምነቱ መሠረት መሆኑን ያረጋግጣል፤

፭. ከዋስትና ፈንድ በቀጥታ ላልተመለሰ የብድር ገንዘብ እንዲተካ ጥያቄ ከመቅረቡ በፊት በሚቻለው መንገድ ሁሉ አበዳሪው ብድሩን እንዲመልስ ጥረት ያደርጋል፡፡ ይህንንም የሚያረጋግጥ የማስረጃ ሪፖርት ለፈንድ አስፈፃሚ ኮሚቴው ያቀርባል፤

- c. Audit the execution of the trust fund; submit performance report to concerned organs;
- d. Perform such other functions designated to it by the fund administration commite.

12. Duties and Responsibilities of Micro and Small Enterprises Development Bureau

1. Issue document for enterprises evidencing their level;
2. Identify Enterprises that deserve the Trust fund and transfer them to the credit intuitions.
3. Identify in collaboration with the credit institution the enterprises whose debt is to be covered by the trust fund for they didn't pay their debt; submit same to the fund administration commite.

13. Duty and Responsibility of Credit Organs

1. Evaluate the business plan of enterprises;
2. Follow up utilization of loan and implementation of project of the enterprises;
3. Present report to the fund admininistration commite semi annually about the utilization and implementation of the fund;
4. Ensure that the requested trust payment is timely and in acordance with the agreement.
5. Exhert effort using all possible means to recover the default amount prior to request for coverage from the trust fund; submit to the fund executive committe a report evidencing same;

፯.ከብድር ጋር በተያያዘ ዋስትና ሰጭው ወይም የፈንድ አስፈፃሚ ኮሚቴ በየጊዜው የሚሰጣቸውን መመሪያዎች ይከታተላል፤ ያስፈጽማል፡፡

፲፬.የዋስትና ሽፋን አፈፃፀም

፩. ከዋስትና መያዣ ወይም ከብድር ዋስትና ፈንድ የሚተካ ብድር የመጨረሻው አማራጭ ሆኖ ከብድር ዋስትና ፈንድ እንዲተካ የሚደረገው ብድር በየስድስት ወሩ የሚከናወን ይሆናል፤

፪. በንዑስ አንቀፅ (፩) የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ በዋስትና ፈንድ የተሸፈነ የብድር ገንዘብ ክትትልና የማስመለሱ ተግባር በአበዳሪ ተቋማቱም ሆነ በሚመለከታቸው አካላት የሚቀጥል ይሆናል፤

፫. የሚመለሰው ገንዘብ በቀጣይነት በተዘዋዋሪ ፈንድነት የሚያገለግል ወይም የሀብት ማጠናከሪያ ይሆናል፤ ዝርዝሩ በመመሪያ የሚወሰን ይሆናል፡፡

፲፭.ተፈፃሚነት ስለማይኖራቸው ህጎች

ከዚህ ደንብ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ደንብ፣ መመሪያ ወይም ልማዳዊ አሰራር በዚህ ደንብ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት አይኖረም፡፡

፲፮.መመሪያ የማውጣት ስልጣን

በዚህ ደንብ ዋስትና የፈንዱ አስተዳደር ኮሚቴ በዚህ ደንብ አፈፃፀም የሚረዳ መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡

6. Follow up and directives Execute forwarded to it by the fund executive committee or guarant or on matters regarding the loan.

14. Applicability of Trust Fund Coverage

1. Loan substituted from the trust Security or trust fund, being the last option shall be Substituted from the frust fund sem-anuually;
2. Notwithstanding the provisions of sub article (1) of this Article, the duty to follow up and collect the loan money shall continue by the credit institutions as well as other concerned organs;
3. The collected money shall serve as revolving fund or reserve capital; the detail shall be determined by directive to be issued.

15. Inapplicable Laws

Any Regulation, directive or customary practice inconsistent with matters covered by this Regulation shall have no effect.

16. Power to Issue Directives

The Fund administration committee empowered by this Regulation to administer the fund may issue directives for the proper implementation of this Regulation.

፲፯. የመተባበር ግዴታ

ማንኛውም ሰው ይህንን ደንብ ለማስፈፀም የመተባበር ግዴታ አለበት፡፡

፲፰. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ ደንብ የካቲት ፳፪ ቀን ፪ሺ፬ ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ

የካቲት ፳ ቀን ፪ሺ፬ ዓ.ም

ኩማ ደመቅሳ

የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ

17. Duty to Cooperate

Any person shall have the duty to cooperate for the proper implementation of this Regulation.

18. Effective Date

This Regulation shall enter into force as of the 1st day of March, 2012.

Done at Addis Ababa

This 27th day of February, 2012

Kuma Demeksa

Mayor of Addis Ababa City